



### የኮሮና ቫይረስ በሽታ ምላሽ አሰጣጥን (የኮቪድ-19) አስመልክቶ የተዘጋጀ መግለጫ

ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው የ933 ላቦራቶሪ ምርመራ አንድ (1) ሰው በኮሮና ቫይረስ እንደተያዘ ተረጋግጧል። በአጠቃላይ በሀገራችን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር አንድ መቶ አስራ ሰባት (117) ደርሷል። በሌላ መልኩ በትላንትናው ዕለት አራት (4) ሰዎች (2 ከአዲስ አበባና 2 ከባህርዳር) ከበሽታው ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር ሃያ አምስት (25) ነው። በዛሬው ዕለት በቫይረሱ የተያዙ ታማሚ ዝርዝር ሁኔታ እንደሚከተለው ቀርቧል፡

ዜግነት	መኖሪያ ቦታ	እድሜ	ፆታ	የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ	በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት
ኢትዮጵያዊ		60	ሴት	ከእንግሊዝ የመጡና በአስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ውስጥ ያሉ	-

በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ የሁኔታ መግለጫ

አጠቃላይ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	11,669
በሃያ አራት ሰዓት ውስጥ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	933
በዛሬው ዕለት በበሽታ መያዛቸው በላብራቶሪ የተረጋገጠ	1
በአጠቃላይ በቫይረሱ ተይዘው በለይቶ ከህክምና ውስጥ ያሉ	87
በፅኑ ህክምና ላይ ያሉ	0
አዲስ ያገገሙ	4
በአጠቃላይ ያገገሙ	25
በበሽታው ሕይወታቸው ያለፈ	3
ወደ ሀገራቸው የተመለሱ	2
እስከ አሁን ድረስ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር	117

በትላንትናው እና በዛሬው ዕለት ምርመራ ከተደረገላቸው 1898 ሰዎች መካከል የኮሮና ቫይረስ የተገኘበት አንድ ግለሰብ ብቻ መሆኑ የበሽታው ሥርጭት መቀነሱንም ሆነ በሕብረተሰቡ ውስጥ የበሽታው ሥርጭት አለመኖሩን የሚገልጽ እንዳልሆነ መረዳት ያስፈልጋል። እስካሁን ድረስ ምርመራ የተደረገላቸው እና ቫይረሱ እንዳለባቸው የተገለጸው በአብዛኛው በአስገዳጅ ለይቶ ማቆያ የነበሩ እና የተወሰኑት ደግሞ ቫይረሱ እንዳለባቸው ከታወቁ ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ የነበራቸው ሰዎች ናቸው።



ስለሆነም የኮሮና ቫይረስ ሥርጭትን ለመከላከል ሕብረተሰቡ የሚከተሉትን ጥንቃቄዎች አዘውትሮ ከመተግበር መዘናጋት እንደሌለበት ጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በጥብቅ ያሳስባሉ። ህብረተሰቡ የበሽታውን ስርጭት ግምት ውስጥ በማስገባት፡

- በቫይረሱ መያዛቸው ከተረጋገጡ ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ ያላቸው ግለሰቦች በአፋጣኝ በ8335 ወይም 952 በመደወል ወይም ባሉበት ክልል በተዘጋጁ ነፃ የስልክ መስመሮች በመደወል ሪፖርት እንዲያደርጉ ወይም በአካባቢው ለሚገኙ ጤና ተቋማት እንዲያሳውቁ፤
- ለተለያዩ ጉዳዮች በአንድ ቦታ መሰባሰብ በማስወገድ፣ እጅን አዘውትሮ በመታጠብ፣ በአካል ንክኪ የሚደረግ ሰላምታን በመተውና አካላዊ መራራቅን ተግባራዊ በማድረግ የበሽታውን ስርጭት እንዲከላከል እናሳስባለን።

በማንኛውም ሰዓት ጥቆማ ለመስጠትና መረጃ ለማግኘት በነፃ የስልክ መስመር 8335 ወይም በ952 ወይም በመደበኛ የስልክ ቁጥር 0118276796 በመደወል ወይም በኢሜል አድራሻችን [ephieoc@gmail.com](mailto:ephieoc@gmail.com) በመጠቀም ወይም ባሉበት ክልል በተዘጋጁ ነፃ የስልክ መስመሮች በመደወል ሪፖርት እንዲያደርጉ ወይም በአካባቢው ለሚገኙ ጤና ተቋማት በስልክ እንዲያሳውቁ እንጠይቀለን።

ዶ/ር ሊያ ታደሰ  
የጤና ሚኒስትር

ሚያዝያ 16 ፣ 2012 ዓ.ም